

ይድረስ ለሽመልስ አብዲሣና መሰል አክራሪዎች

ይነጋል በላቸው

1. የታሪክን ዱካ አይተው ምንም መግር ከማይችሉ ገልጽዎቻችን ጋር መለፋለጫ ያሳዘነኛል። ግን ሌላ ምርጫ የለኝምና ለ“ብዬ ነበር” ፍጆታ ያህል ጥቂት ልበል። ፖለቲካዊ ሽፍጥና ወር-ተራዊ የዘረኝነት ስካር ሀገራችንን ከመኖር ወዳለመኖር እየለወጧት ነው። እግዚያ እንበል።
2. የአሮሙማ መጤ ፍልስፍና አራማጆች በአፈ ቀላጤያቸው በሽመልስ አብዲሣ በኩል እንደነገሩን አማርኛን በአሮምኛ ለመተካት ጫፍ ላይ ደርሰዋል። ለዚህ ዓላማቸው ስኬትም ከፀሐይ በታች የማይደርጉት አንዳችም ነገር እንደሌለ በግልጽ ነግረውናል - ሰምተንማል። ይህ ግን እንደኔ እምነት የማይሣካ የቅዠት ውጤት ነው። ቅዠቱ እውን ቢሆን ደስታው ይበልጥ ትልቅ የሚሆነው አማርኛ ለሚባሉት ነበር። ይሁንና በመቶዎች ምናልባትም በሽዎች ዓመታት በአሮሞ ነገሥታት ጭምር ወደሰማይ ሰማያት የተሰቀለን የሀገር የወል ሀብት በአንድና በሁለት አሠርት ዓመታት ለማጥፋት መሞከር ከትዝብት ውጪ የሚያመጣው ነገር የለም። አርቀው ነው ሽቅብ ያገኙትና በስሜትና በሰው ደም ጭዳ እንዲህ በቀላሉ አይወርድም። አማርኛን በተወሰነ ደረጃ ማጥፋት ይቻላል። ይህንንም አሮሚያ በሚባለው ግዛትና አሮሙማ በሚንደላቀቅበት ቤንሻንጌ አካባቢዎች በተግባር እያየን ነው። ከሁኔታዎች እንደምንረዳው ዕርዱ ጀመረ እንጂ በዕቅዳቸው መሠረት ገና አልተሟሟቀም። እነሽመልስ ሰሰሜን ከወያኔ ጋር የተጀመረውን ጦርነት ሽፋን በማድረግ በተለይ ሰሞኑን አማርኛን በማስጨፍጨፍ ላይ ይገኛሉ። በዕጥፍ ድርብ እንደሚከፍሉት ባውቅም የወገኖቻችን መጨፍጨፍ ከወያኔ ጋር በሚደረግ ጦርነት ተሸፍኖ ሊደብሰበስ አይገባምና የሚመለከታችሁ ወገኖች እንድታስቡበት በግሌ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። እንዲህ የምለው የደምን መልስ ጠንቅቆ ስለማውቅም ነው። የውሻን ደም በከንቱ የማያስቀረው ጌታ፣ የደርግንና የወያኔን መጨረሻ ሣልሞት ያሳየኝ ጌታ ... ፍርዱን የሚቀጣጠቡት አይደለም።
3. እንዳልኩት አማርኛ በትግሬዎችም፣ በአገዎችም፣ በአሮሞዎችም ... በሁሉም የኢትዮጵያ ገዥዎች አማካይነት ለአገዛዝ እንደሚያመች ታምናበት ይመስለኛል ወደ ትልቅ ከፍታ ወጥቷል። ከዚያ ከፍታ ማውረድና በሌላ መተካት የሚቻለው ይህን ቋንቋ ይናገረዋል ተብሎ የሚታሰበውን የአማራ ሕዝብ ከምድረ ገጽ በማጥፋት ሳይሆን በተለይ ሥልጡን አካሄድ በመጓዝ ነው፤ ጀብደኝነትንና የቋንቋ አርበኝነትን ሳይሆን ጥበብንና ብልህነትን ይጠይቃል፤ እንዲህም ሲሆን አስፈላጊነቱ ከታመነበት እንጂ የተዘጋጀን ምግብ ደፋፍቶ አዲስ ምግብ ለመሥራት ጫካ ምንጠራና እሳት ፍለጋ መንከራተትን ወደው የሚገቡበት ድካም ሊሆን አይገባም። 86 ነገድ አሮምኛን በወራት ለማስተማር ሱሪ ባንገት ከማለት በሚያውቀውና በሚያግባባው የወል ሀብት ቢያስተዳድሩት ክፋት የለውም፤ ወያኔዎችም ያደረጉት ይህንኑ ነበርና። ምንም እንኳን ከ1983ዓ.ም ወዲህ በወያኔ ሄራና ተንኮል የማይናቅ ተፅዕኖ ቢደርስትም አማርኛ ቋንቋ እዚያ ላይ የወጣውና የመላው ኢትዮጵያዊ የወል መግባቢያ ሊሆን የቻለው አማርኛ የተባሉት አሁን በአንዳንድ አክራሪዎች እንደ ዐውሬ የሚታዩ የማኅበረሰብ ክፍሎች 86ቱንም ብሔር ብሔረሰቦች በያሉበት በሜንጫና በቆንጫራ በማረድ አልነበረም። ስለሆነም አክራሪ አሮሞዎች ከገባችሁበት የቅዠት ዓለም በቶሎ ውጡና ወደየገሊናችሁ ተመለሱ። ይህንንም የምታደርጉት ለራሳችሁ ስትሉ ነው። ነገ ሌላ ቀን መሆኑ አይቀርምና።
4. ኢትዮጵያውያን የማያሸንፉትን ጦርነት አይጀምሩም። ከጀመሩም ሳይጨርሱ አይተውም። አሁን ጦርነቱ ተጀምሯል። ይህ “በጉጉት ይጠበቅ” የነበረ ጦርነት ከአንድ እስከ ሁለት ዓመት ሊወስድ እንደሚችል ይታመናል። ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ብዙ ፀረ ኢትዮጵያ የውስጥም የውጭም ኃይሎች በርካታ ውድመትና ኪሣራ እንደሚያስከትሉ ይገመታል። በዚህን አጋጣሚ ጤነኛ የሆናችሁ በተለይ አሮሞዎችና ትግሬዎች እንዲሁም ሌሎችም የማኅበረሰብ አባላት በሽተኞችን በማከምና ከዕብደት በመመለስ ረገድ ብዙ ይጠበቅባችኋል። አለበለዚያ የሕይወትና የንብረት ውድመቱ ከሚጠበቀው በላይ ይሆንና የነፃነታችን ዋጋ “የስሙኒ ዶሮ የብር ገመድ ይዞ ጠፋች” እንደሚባለው እንዳይሆን ያሰጋል። በዚህን ዓይነት የውሻን-በር ዘመን በሚናፈሰው ሁሉ አለመወሰድ ጠቃሚ ነው፤ ማስተዋልን ገንዘብ ማድረግ ተገቢ ነው። የገበያ ግርግር ለሌባ እንደማመቻቱ ይህ ጊዜ በተለይ ለአቅለቢስና ጥቅም ፈላጊ ወገኖች ዋና መገልገያ ነው።
5. ላጠቃልል። ብዙ የሚበለሻሽ ነገር መኖሩ ከፋ እንጂ አጥፍቶ ጠፊዋ ወያኔ በፈተላችው ገመድ በቅርብ ታንቃ ከዚህኛው ዓለም “እሳቱ ወደማይጠፋው፣ ትሉ ወደማያንቀላፋው” ወደዚያኛው የሲኦል ዓለም ታልፋለች። ጅምሩን እየታዘብን ነው። የነብር ዐይን አይቷታል።
6. እነሽመልስ አብዲሣ ጦርነት ከናፈቃቸው የታጠቁ “ወንዶች” ጋር ይግጠሙ እንጂ ንጹሐን ሴቶችንና ሕጻናትን በአሳቻ ሰዓት እየሄዱ አይረዱቸው። ለምንም ዓላማ ይሁን ይህ ዓይቱ ድርጊት እግዜርም ታሪክም ይቅር የማይሉት ወራዳ ተግባር ነው። ማረድ ካማራቸውም ይቀጥሉበት - ጨካኝ ሆኜ አይደለም፤ ተስፋ ከመቁረጥም አይደለም፤ ከአራጅ ይልቅ ታራጅ ይበልጥ ተጠቃሚ መሆኑን ከመረዳት እንጂ። የታረደው ሰማዕት ነው፤ ነፍሱ ወደሰማይ ሄዶ ምታመጣው የመከራ ዶፍና መቅሰፍት ግን ለአራጆቹ ብቻ ሳይሆን ለልጅ ልጆቻቸውና ለሌላውም የሚተርፍ ነው። “ለኃጥአን የመጣ ለጻድቃን ይተርፋል” እንዲል መጽሐፉ። “የአነግና ወያኔ ፕሮፓጋንዳ ስለባ ሆኜ ነው የጥፋት ሠራዊት አባል የሆንኩትና ንጹሐንን ባለማወቅ ያረድኩት” ማለት ከምንም አያድንም። ከወልጋዳ የጠላት ትርክትት ራስን በጊዜ በማጽዳት ሰው መሆን ብቻ ነው አንትን ቀና አድርጎ የሚያስከድ የነገ ንጹሕ ዜጋ የሚያደርግ። እንዲህ በልና ጩኸ የሚል መንፈስ በውስጤ ያናግረኛል።
7. አበሻ “ከተራብ ለጠገብ አዝናሁ” የሚለው አለነገር አይደለም፤ የነሽመልስን ጥጋብና ዕብራት የሚያበርድ ኃይል ዝናብ ሲመጣ ይታየኛል። ውርድ ከራስ። መልካም የዕርድ ዘመን ያድርግልን። እግዚአብሔር ሆይ! ለአራጆች የሚያስተውል ልብን ስጥልን፤ የመከራ ዘመናችንንም አሳጥርልን። ትልቅ ሰው ጠፍቷልና ዘጠኝ ወርና ዓመታትን ፈጅተህ ሳይሆን በአንድ ቀን አዳር ፍጠርልን። ሰው ተራብን ...